

Psa

Chapter 119

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

:הוּהָ	בְּתוֹרַת	הַהִלְכִים	דָּרְךְ	תְּמִימֵי	אֲשֶׁרִי	1
አግዚአብሔር	ቶራ	ሄደ	መንገድ	ንፁ	ባረከ-are-አንተ	
H3068	H8451	H1980	H1870	H8549	H0835	

በመንገዳቸው ንጹሐን የሆኑ፤ በአግዚአብሔርም ሕግ የሚሄዱ ምስጢሮች ናቸው።

:וְהוֹדוּ	לְ	בְּכָל־	עֲדוּתֵי	נִצְרָי	אֲשֶׁרִי	2
ይጠየቃል	ልብ	ሁሉ	-የ-testimonies	እስሱ-guarded	ባረከ-are-አንተ	
H1875		H3605		H5341	H0835	

ምስክሩን የሚፈልጉ፤ በፍጹም ልብ የሚሹት ምስጢሮች ናቸው፤

:הֲלֹכֵי	בְּדַרְכֵי	עוֹלָה	פָּעֻלְךָ	לֹא־	אֶתְּ	3
ሄደ	መንገድ	injustice	You-አደረገ	አል	ደግሞ	
H1980	H1870		H6466	H3808	H0637	

ዓመፅንም አያደርጉም፤ በመንገዶቹም ይሄዳሉ።

:מִאֲדָר	לְשִׁמְרָה	פְּקֻדֹתֶיךָ	צִוִּיתָהּ	אֶתְּ	4
ብዙ	ጠበቀ	Your-precepts	አዘዘ	አንተ	
H3966	H8104	H6490	H6680		

ትእዛዛትህን እጅግ እንጠብቅ ዘንድ አንተ አዘዘህ።

:אֶתְּ	לְשִׁמְרָה	דְּרָכֶיךָ	יִכְנוּ	אֶתְּ	5
ድርሻ	ጠበቀ	መንገድ	አቋቋመ	oh-that	
H2706	H8104	H1870		H0305	

ሥርዓትህን ለመጠበቅ፤ መንገዶቼ ይቀኑ ዘንድ እወድድ ነበር።

:מִצִּוְתֶיךָ	כָּל־	אֶל־	בְּהַבִּיטִי	אֲבוֹשׁ	לֹא־	אֶתְּ	6
ሕጎቼን	ሁሉ	-ወደ	ተመልከት	ያፍሩ-ነበር	አል	ያን	
H4687	H3605	H0413	H5027	H0954	H3808		

ትእዛዛትህን ሁሉ ስመለከት በዚያን ጊዜ አላፍርም።

:רִצְּוֹ	מִשְׁפָּטִי	בְּלִמְדוֹתֵי	לִבִּי	בִּישׁוֹר	אֶתְּ	7
righteousness	ፍርድ	-ለ-teach	ልቤ	-እና-ምክንያቱም-of-uprightness-of	አመሰግን	
H6664	H4941	H3925	H3824	H3476	H3034	

አቤቱ፤ የጽድቅህን ፍርድ ስማር በቅን ልብ አመሰግንሃለሁ።

:מִאֲדָר	עַד־	תַּעֲזֹבֵנִי	אֶל־	אֲשִׁמְרָה	פְּקֻדֹתֶיךָ	אֶתְּ	8
ብዙ	እስከ	ተወ	አል	ጠበቀ	ድርሻ)ተ(
H3966	H5704		H0408	H8104	H2706	H0853	

ሥርዓትህን እጠብቃለሁ፤ በፍጹም አትጣለኝ። ቤት

:כִּדְבָרֶיךָ	לְשִׁמְרָה	אֶתְּ	נִעַר	יִזְכֶּה	בְּטוֹהָ	9
ቃል	ጠበቀ	የዳኖ	ወጣት	can-keep-pure	ምን	
H1697	H8104	H0734	H0853	H5288	H4100	

ጉልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል? ቃልህን በመጠበቅ ነው።

10	בְּכֹל- U-A H3605	לְבִי A-N H1875	דְּרֹשְׁתִּי E-MI-PH H1875	אֶל- A H0408	תְּשִׁיבֵנִי A H7686	מִמְצֹתַי A H4687
----	---	---------------------------------------	--	------------------------------------	--	---

በፍጹም ልቤ ፈላጊሁን፡ ከትእዛዝህ ኦታርቀኝ።

11	בְּלִבִּי A-N H6845	צִפְנֹתַי A-E-N-P H6845	אֲמַרְתָּ A H4616	לְמַעַן A H3808	לֵא A H3808	אֲחַטְּא- A H2398	לְךָ A H2398
----	---	---	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------

እንተ እንዳልበድል፡ ቃልህን በልቤ ሰወርሁ።

12	בְּרוּךְ A H1288	אתָ A H3068	יְהוָה A H3068	לְמַנְי A-teach H3925	חֲקִי A H2706
----	--	-----------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------

እቤቱ፡ እንተ ቡሩክ ነህ፤ ሥርዓትህን አስተምረኝ።

13	בְּשִׁפְתַי A H8193	סִפְרֵי A H3605	כֹּל A H4941	מִשְׁפָּטִי A H6310	פִּי A H6310
----	---	---------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------

የእፍህን ፍርድ ሁሉ በከንፈሬ ነገርሁ።

14	בְּדָרְךָ A H1870	עֲדוּתִי A H5715	שְׁתִּי A H7797	כַּעַל A H3605	כֹּל A H3605	הוֹן A H1952
----	---	--	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

እንደ ብልጥግና ሁሉ በምስክርህ መንገድ ደስ አለኝ።

15	בְּפִקְדֵי A H6490	אֲשִׁיחָה A H7878	אֶבְיֹתָהּ A H5027	אֲרַחֲתֶיךָ A H0734
----	--	---	--	---

ትእዛዝህን አሰላስላሁ፡ መንገድህንም እፈልጋለሁ።

16	בְּחֻקֵּי A H2708	אֲשַׂעֲשַׂע A H3808	לֵא A H3808	אֲשַׂכַּח A H7911	דְּבָרְךָ A H1697
----	---	---	-----------------------------------	---	---

በትእዛዝህ ደስ ይለኛል፤ ቃልህንም አልረሳም። ጋሜል

17	גָּמַל A H1580	עַל- A H5650	עֲבָדְךָ A H2421	אֶחְיֶה A H8104	וְאֲשַׁמְרָה A H1697	דְּבָרְךָ A H1697
----	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---

ለባሪያህ መልካም አድርግ ሕያው እንድሆን፡ ቃልህንም እንድጠብቅ።

18	גָּלַם A H1540	עֵינַי A H5027	וְאֶבְיֹתָהּ A H5027	נִפְלְאוֹת A H6381	מִתּוֹרַתְךָ A H8451
----	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

ዓይኖቼን ክፈት፡ ከሕግህም ተአምራትህን አያለሁ።

19	גָּר A H1616	אֲנִי A H0595	בְּאָרְץ A H0776	אֶל- A H0408	תְּסַתֵּר A H5641	מִצְּוֹתַי A H4687
----	------------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	---	--

እኔ በምድር እንግዳ ነኝ፤ ትእዛዛትህን ከእኔ አትሰውር።

20	הֵרָסָה A H1638	נִפְשִׁי A H5315	לְתַאבְּהָ A H8375	אֶל- A H0413	מִשְׁפָּטִי A H4941	בְּכֹל- A H3605	עִתִּי A H6256
----	---------------------------------------	--	--	------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------

31 תְּבִישֵׁנִי אֶל-יְהוָה בְּעִדּוֹתַי דְּבַקְתִּי
 ʒʁʁ-ʔnʁ ʁʁ ʁʁʁʁʁʁʁʁ ʁʁʁʁʁʁ ʁʁʁʁʁʁʁʁ
[H0954](#) [H0408](#) [H3068](#) [H5715](#) [H1692](#)

አቤቱ፣ ምስክርህን ተጠጋሁ፤ አታሳፍረኝ።

32 לְבִי תִרְחִיב כִּי אֲרִוּן מִצִּדּוֹתַי דְּרָדָה
 ልብ ተገላግሎ ምክንያቱም ሸጠ ሕሳፍን ማህረድ
[H7337](#) [H7323](#) [H4687](#) [H1870](#)

ልቤን ባሰፋኸው ጊዜ፣ በትእዛዝህ መንገድ ረጥሁ። ሄ

33 עֲקֹב הָאֲצִרְנָהּ וְקִדְּוֹתַי דְּרָדָה יְהוָה הִרְנִי
 ስለ እሱ-guarded ድርሻ ማህረድ እግዚአብሔር ወረወርኩ
[H6118](#) [H5341](#) [H2706](#) [H1870](#) [H3068](#)

አቤቱ፣ የሥርዓትህን መንገድ አስተምረኝ፣ ሁልጊዜም እፈልገዋለሁ።

34 לְבִי בְּכָל-וַאֲשַׁמְרְנָהּ תִּרְחִיב וְאֲצִרְנָהּ הִבִּינִי
 ልብ ሁሉ ጠበቀ ጥራት እሱ-guarded አስተዋይ
[H3605](#) [H8104](#) [H8451](#) [H5341](#) [H0995](#)

እንዲሰተውል አድርገኝ፣ ሕግህንም እፈልጋለሁ፤ በፍጹም ልቤም እጠብቀዋለሁ።

35 תִּפְצֹתֵי: כִּי בְּ-וַאֲשַׁמְרְנָהּ תִּרְחִיב מִצִּדּוֹתַי בְּנִתִּיב הַדְּרִיכֵי
 ፈለገ -በ-ውስጡ ምክንያቱም ሕሳፍን in-the-path-of will-tread
[H4687](#) [H1869](#)

እርሰዋን ወድጃለሁና የትእዛዝህን መንገድ ምራኝ።

36 קָצַע: אֶל-וַאֲלַ עֲדוֹתַי אֶל-לְבִי הַט-
 ጥቅም -ወደ አል ምስክር -ወደ ልብ ዘረጋ
[H1215](#) [H0413](#) [H0408](#) [H5715](#) [H0413](#) [H5186](#)

ልቤን ወደ ምስክርህ አዘነ-ብል፣ ወደ ስስትም አይሁን።

37 תִּנְיִ: בְּדַרְכָּךְ שׁוֹא מְרִאֹת עֵינֵי הַעֲבָר
 ፍረ መንገድ -በ-vain አየ ዓይን ተሻገረ
[H2421](#) [H1870](#) [H7723](#) [H7200](#)

ከንቱ ነገርን እንዳያዩ ዓይኖቼን መልስ፤ በመንገድህ ሕያው አድርገኝ።

38 לִירְאָתָךְ: אֲשֶׁר אֲמַרְתָּ לְעַבְדְּךָ קָם
 ፍርሃት ʒ ለጸጋይ ተነሣ
[H3374](#) [H5650](#)

እንዲፈራህ ባሪያህን በቃልህ አጽና።

39 טוֹבִים: מִשְׁפָּטֶיךָ כִּי יִגְרֵתִי אֲשֶׁר תִּרְפָּתִי הַעֲבָר
 ጥሩ ፍርድ ምክንያቱም እኔ-ነበረ-afraid ʒ ጠቀሩ ተሻገረ
[H4941](#) [H3025](#) [H2781](#)

ፍርድህ መልካም ፍትና የተጠራጠርሁትን ስድብ ከእኔ አርቅ።

40 תִּנְיִ: בְּצִדְקָתְךָ לְפָקְדֶיךָ תִּצְבְּתִי תִּצְבְּתִי
 ፍረ ጸድቅ for-Your-precepts I-long እሁ
[H2421](#) [H6666](#) [H6490](#) [H8373](#) [H2009](#)

እሁ፣ ትእዛዝህን ፍፈቅሁ፤ በጽድቅህ ሕያው አድርገኝ ዋው

41 כְּאֲמַרְתָּ: תְּשׁוּעָתְךָ יְהוָה תִּסְבָּח וַיְבָאֵנִי
 ግግሬን Your-salvation እግዚአብሔር ቸርነት መጣ
[H8668](#) [H3068](#) [H0935](#)

በቤቱ፣ እንደ ቃል፣ ምሕረትህና መድኃኒትህ ይምጡልኝ።

: **בְּרִבְּוֹתַי** **כִּי** **רִבַּרְתִּי** **הַיְאֵנְנָה** 42
ቃል **ታመነ** **ቃል** **the-one-reproaching-me** **ይመልሳል**
[H1697](#) [H0982](#) [H1697](#)

በቃልህ ታምኛለሁና ለሚሰድቡኝ በነገር እመልሰላቸዋለሁ።

: **יִחְלֹתַי** **מִשְׁפָּטֶיךָ** **כִּי** **מֵאֵד** **עַד** **אֲמֵת** **רִבְּוֹתַי** **מִפִּי** **לֹא** **אֶל** 43
-እና-ጠበቀ **ፍርድ** **ምክንያቱም** **ብዙ** **እስከ** **እውነት** **ቃል** **አፍ** **አወጣ** **አል**
[H3176](#) [H4941](#) [H3966](#) [H5704](#) [H0571](#) [H1697](#) [H6310](#) [H5337](#) [H0408](#)

በፍርድህም ታምኛለሁና የእውነትን ቃል ከአፊ ፈጽመህ አታርቅ።

: **וְעַד** **לְעוֹלָם** **תָּמִיד** **תּוֹרַתְךָ** **וְאֲשַׁמְרָהּ** 44
to **ዘላለም** **ዘወትር** **ቶራ** **ጠበቀ**
[H5703](#) [H5769](#) [H8548](#) [H8451](#) [H8104](#)

ለዘላለም ዓለም ሁልጊዜ ሕግህን እጠብቃለሁ።

: **רִשְׁתֶּיךָ** **פְּקֻדֹתֶיךָ** **כִּי** **בְּרִבְּוֹתַי** **וְאֶתְהַלַּכְתִּי** 45
ይጠየቃል **Your-precepts** **ምክንያቱም** **ሰፊ** **ሄደ**
[H1875](#) [H6490](#) [H7342](#) [H1980](#)

ትእዛዛትህንም ፈልጌአለሁና አስፍኜ እሄዳለሁ።

: **אֲבוֹשָׁה** **וְלֹא** **מִלְכִּים** **נִגַּד** **בְּעֵדוּתֵיךָ** **וְאֲדַבְּרָהּ** 46
ያፍሩ-ነበር **አል** **ነገሥ** **ፊት** **-የ-testimonies** **ተናገረ**
[H0954](#) [H3808](#) [H4428](#) [H5048](#) [H1696](#)

በነገሥታት ፊት ምስክርህን እናገራለሁ፣ አላፍርምም፤

: **אֶבְהַבְתִּי** **אֲשֶׁר** **בְּמִצְוֹתֶיךָ** **וְאֲשַׁעֲשַׁע** 47
ወደደ **ያ** **ሕጎቼን** **and-I-will-delight**
[H0157](#) [H4687](#)

እጅግም በወደድኋቸው በትእዛዛትህ ደስ ይለኛል።

: **בְּרִבְּוֹתַי** **הֲשִׁיבָהּ** **אֶתְהַבְתִּי** **אֲשֶׁר** **מִצְוֹתֶיךָ** **אֵל** **כִּפִּי** **וְאֲשִׂא** 48
ድርሻ **and-I-will-meditate** **ወደደ** **ያ** **ሕጎቼን** **-ወደ** **እጆቼ** **ነሣ**
[H2706](#) [H7878](#) [H0157](#) [H4687](#) [H0413](#) [H3709](#) [H5375](#)

እጆቼንም ወደ ወደድኋቸው ወደ ትእዛዛትህ አነሣለሁ፤ ሥርዓትህንም አሰለስለሁ። ዛይ

: **יִחְלֹתַי** **אֲשֶׁר** **עַל** **לְעַבְדְּךָ** **רִבְּוֹתַי** **זָכַר** 49
-እና-ጠበቀ **ያ** **-በ** **አገልጋይ** **ቃል** **ዘከረ**
[H3176](#) [H5650](#) [H1697](#) [H2142](#)

ለባሪያህ ተስፋ ያስደረግኸውን ቃልህን አስብ።

: **תִּתְנֵנִי** **אֲמַרְתָּ** **כִּי** **בְּעֲנִי** **נַחֲמֵנִי** **זָאת** 50
ፍረ **ንግግራን** **ምክንያቱም** **ስቋይህ** **is-my-comfort** **ይህ**
[H2421](#) [H6040](#) [H5165](#) [H2063](#)

ቃልህ ሕያው አድርጎኛልና ይህች በመከራዬ ደስ አሰኘኝ።

: **נִשְׁתַּבַּח** **אֵל** **מִתְרַבֵּחַ** **מֵאֵד** **עַד** **הַלִּיבְנִי** **זֵדִים** 51
ዘረጋ **አል** **ቶራ** **ብዙ** **እስከ** **-የ-አስተርጓሚ** **the-arrogant**
[H5186](#) [H3808](#) [H8451](#) [H3966](#) [H5704](#) [H3887](#) [H2086](#)

ትዕቢተኞች እጅግ ዐመፁ፤ እኔ ግን ከሕግህ አልራቅሁም።

52 וְאֶתְנַחֵם יְהוָה וּמַעֲלָם מִשְׁפָּטַי זִכְרָתִי 52
 ተጠአሁ አገዚአብሔር ዘላለም ፍርድ ዘከረ
[H5162](#) [H3068](#) [H5769](#) [H4941](#) [H2142](#)

ከጥንት የነበረውን ፍርድህን አሰብሁ፣ አቤቱ፣ ተጽናናሁም።

53 : תּוֹרַתְךָ עֲזָבִי מִרְשָׁעִים אֶחְזַתְנִי זֹלַעְפָּה 53
 ቶራ ተወ ኃጢአተኛ ተያዘ burning-indignation
[H8451](#) [H7563](#) [H0270](#) [H2152](#)

ሕግህን ከተዉ ከኃጢአተኞች የተነሣ ጎዘን ያዘኝ።

54 : מְנוּרֵי בְּבֵית חֲקֹיךָ לִי הַיּוֹר 54
 መኖሪያ ቤት ድርሻ -ለ-እኔ ሆነ songs
[H4033](#) [H2706](#) [H1961](#) [H2158](#)

በእንግዲነቴ አገር ሥርዓትህ መዝሙር ሆነኝኝ።

55 : תּוֹרַתְךָ וְאֶשְׁמְרָהּ יְהוָה שִׁמְרָה בְּלִילָהּ זִכְרָתִי 55
 ቶራ ጠበቀ አገዚአብሔር ስም ሌሊት ዘከረ
[H8451](#) [H8104](#) [H3068](#) [H8034](#) [H3915](#) [H2142](#)

አቤቱ፣ በሌሊት ስምህን አሰብሁ፣ ሕግህንም ጠበቅሁ።

56 : נֶצְרָתִי פְּקֻדֹתֶיךָ כִּי לִי הַיְתֵה- זֵאת 56
 እነሱ-guarded Your-precepts ምክንያቱም -ለ-እኔ ሆነ ይህ
[H5341](#) [H6490](#) [H1961](#) [H2063](#)

ትእዛዛትህንም ፈልጌአለሁና፤ ይህች ሆነኝልኝ። ሔት

57 : דְּבָרֶיךָ לְשֹׁמֵר אֲמַרְתִּי יְהוָה חֲלֹקֶיךָ 57
 ቃል ጠበቀ አለ አገዚአብሔር ድርሻ
[H1697](#) [H8104](#) [H0559](#) [H3068](#)

አገዚአብሔር ክፍሌ ነው፤ ሕግህን እጠብቃለሁ አልሁ።

58 : כְּאֲמַרְתֶּךָ חֲנִנִי לֵב בְּכֹל- פָּנֶיךָ חֲלִיתִי 58
 ንግግሬን ሰጠ ልብ ሁሉ ፊት -እኛ-entreated
[H3605](#) [H6440](#)

በፍጹም ልቤ ወደ ፊትህ ተማለልሁ፤ እንደ ቃልህ ማረኝ።

59 : עֵדוּתֶיךָ אֶל- רְגֵלִי וְאֲשִׁיבָהּ דְּרָכֶיךָ חֲשֹׁבֹתִי 59
 -ያ-testimonies -ወደ አገሩ ተመለስ መንገድ አሰባት
[H0413](#) [H7272](#) [H7725](#) [H1870](#) [H2803](#)

ስለ መንገዶችህ አሰብሁ፣ እግሬንም ወደ ምስክሮችህ መለስሁ።

60 : מְצֻתֶיךָ לְשֹׁמֵר הַתְּמַהֲמַהֲתִי וְלֹא חֲשֵׁתִי 60
 ሕሳቼን ጠበቀ ዘገየን አል hurrying
[H4687](#) [H8104](#) [H4102](#) [H3808](#)

ትእዛዛህን ለመጠበቅ ጨክንሁ አልዘገየሁምም።

61 : שְׂכַחְתִּי לֹא תּוֹרַתְךָ עֹרְנִי רְשָׁעִים חֲבֻלֵי 61
 -እኛ-ረሰ አል ቶራ have-surrounded-me ኃጢአተኛ region-of
[H7911](#) [H3808](#) [H8451](#) [H7563](#)

የኃጥአን ገመዶች ተተበተቡብኝ፤ ሕግህን ግን አልረሳሁም።

62 : צְדָקָתְךָ מִשְׁפָּטִי עָלַי לִי לְהוֹדוֹת אֲקוּם לַיְלָה חֲצוֹת- 62
 righteousness ፍርድ -በ -ለ-እንተ አመሰገን ተነሣ ሌሊት about-midnight
[H6664](#) [H4941](#) [H3034](#) [H3915](#) [H2676](#)

ሰለ ጽድቅህ ፍርድ፣ በእኩል ሌሊት አመሰግንን ዘንድ እነሣለሁ።

: פקודיך	וְלִשְׁמֹרֵי	וְרֵאיוֹן	אָשֶׁר	לְכָל-	אֲנִי	חֵבֵר	63
Your-precepts	ጠበቀ	ፈራ	ያ	ሁሉ	እኔ	a-companion	
H6490	H8104	H3372		H3605	H0589	H2270	

እኔ ለሚፈሩህ ሁሉ፣ ትእዛዝህንም ለሚጠብቁ ባልንጀራ ነኝ።

: לַמְּדִינִי	תְּקַח	הָאֶרֶץ	מִלְּאָה	יְהוּדָה	תְּסַדֵּק	64
-ለ-teach	ድርሻ	ምድር	ሞላ	እግዚአብሔር	ቸርነት	
H3925	H2706	H0776	H4390	H3068		

እቤቱ፣ ምሕረትህ በምድር ሁሉ ሞላች፤ ሥርዓትህን አስተምረኝ። ጤት

: כִּדְבָרְךָ	יְהוּדָה	עֲבַדְךָ	עַם-	עֲשִׂיתָ	טוֹב	65
ቃል	እግዚአብሔር	አገልጋይ	-ከ-ጋር	አደረገ	ጥሩ	
H1697	H3068	H5650				

እቤቱ፣ እንደ ቃልህ ለባሪያህ መልካም አደረግህ።

: הַאֲמַנְתִּי	בְּמִצְוֹתֶיךָ	כִּי	לַמְּדִינִי	וְדַעַת	טַעַם	טוֹב	66
አመነ	ሕሳቼን	ምክንያቱም	-ለ-teach	ዕውቀት	የእሱ-taste	ጥሩ	
H0539	H4687		H3925	H1847	H2940	H2898	

በትእዛዛትህ ታምኛለሁና መልካም ምክርና እውቀትን አስተምረኝ።

: שִׁמְרֹתֶיךָ	אֲמַרְתָּ	וְעָתָה	שִׁגְגָה	אֲנִי	אֲעִנֶה	טָרַם	67
ጠበቀ	ንግግራን	አሁን	unintentionally	እኔ	ታወቃይ	ገና	
H8104		H6258	H7683	H0589		H2962	

እኔ ሳልጨነቅ ሳትሁኔ፤ አሁን ግን ቃልህን ጠበቅሁ።

: תְּקַח	לַמְּדִינִי	וּמְטִיב	אֶתָּה	טוֹב-		68
ድርሻ	-ለ-teach	ጥሩ	አንተ	ጥሩ		
H2706	H3925	H2895				

እቤቱ፣ አንተ ቸር ነህ፣ በቸርነትህም ሥርዓትህን አስተምረኝ።

אֲצִיֵּר	וְלִבִּי	בְּכָל-	אֲנִי	זָדִים	שִׁקְרָה	עָלַי	טָפְלוּ	69
እሱ-guarded	ልብ	ሁሉ	እኔ	the-arrogant	falsehood	-በ	have-smearred	
H5341		H3605	H0589	H2086	H8267		H2950	

: פקודיך
Your-precepts
[H6490](#)

የትዕቢተኞች ዓመፅ በላዬ በዛ፤ እኔ ግን በፍጹም ልቤ ትእዛዛትህን እፈልጋለሁ።

: שִׂשְׁעֵתֶיךָ	תִּוְרַתְךָ	אֲנִי	לְבָב	כַּחֲלָב	טָפַשׁ	70
delight	ቶራ	እኔ	ልብ	ስብ	is-gross	
	H8451	H0589		H2459	H2954	

ልባቸው እንደ ወተት ረጋ፤ እኔ ግን በሕግህ ደስ ይለኛል።

: תְּקַח	אֶלְמַד	לְמַעַן	עֲנִיתִי	כִּי-	לִי	טוֹב-	71
ድርሻ	-ለ-teach	-ስለ	ታወቃይ	ምክንያቱም	-ለ-እኔ	ጥሩ	
H2706	H3925	H4616					

ሥርዓትህን አማር ዘንድ ያስጨነቅኸኝ መልካም ሆነልኝ።

: וְכִסְּךָ	וְהִבֵּ	מֵאֲלֵפֵי	פִּיךָ	תִּוְרַת-	לִי	טוֹב-	72
ብር	ወርቅ	ሺህ	አፍ	ቶራ	-ለ-እኔ	ጥሩ	
H3701	H2091	H0505	H6310	H8451			

ከአገላግሎት ወርቅና ብር ይልቅ የአፍሪካ ሕግ ይሻለጻል። ዮድ

73
: מְצִוֹתַי
ሕጎቼ
H4687
וְאֶלְמְדֶךָ
-ለ-teach
H3925
הַבִּינִי
አስተዋይ
H0995
וַיְכַוְנֵנִי
አቋቋመ
H3373
עֲשֵׂנִי
አደረገ
H3027
יְרֵאֵי
እጅ
H3027

እጆቼን ሠሩኝ አበጃጃኝም፤ እንዲሰተውል አድርገኝ፤ ትእዛዛትህንም አማራለሁ።

74
: יִתְּלֵנִי
-እና-ጠበቀ
H3176
לְדַבְּרֶךָ
ቃል
H1697
כִּי
ምክንያቱም
H8055
וַיִּשְׁמְחוּ
ተደሰተ
H7200
יְרֵאֵי
አየ
H3373
יְרֵאֵי
ፈራሁ
H3373

በቃልህ ታምሻለሁና የሚፈሩኝ እኔን አይተው ደስ ይላቸዋል።

75
: עֲנִיתִנִּי
ታወቃል
H0530
וְאֶמְנֵךָ
steady
H4941
מִשְׁפָּטֶיךָ
ፍርድ
H6664
צְדָקָה
righteousness
H6664
כִּי
ምክንያቱም
H3068
יִתְּנָה
እግዚአብሔር
H3068
יְדַעְתִּי
አወቀ
H3045

አቤቱ፣ ፍርድህ ጽድቅ እንደ ሆነኝ፣ በእውነትህም እንዲሰቸገርኸኝ አወቅሁ።

76
: לְעַבְרֶךָ
አገልጋይ
H5650
כְּאֶמְרֶתְךָ
ንግግሬ
H5162
לִנְתַנְּנִי
ተጠአሁ
H5162
חֲסִידֶיךָ
ቸርነት
H4994
נָא
እባክህ
H4994
יְהִי
ሆነ
H1961

ምሕረትህ ለመጽናናቴ ትሁነኝ፣ እንደ ቃልህም ለባሪያህ ይሁነው።

77
: שְׂשַׁעְשַׁעֵי
is-my-delight
H8191
תִּרְתַּעֲבֵנִי
ቶራ
H8451
כִּי
ምክንያቱም
H2421
וְאֶחְיֶה
ኖረ
H2421
רַחֲמֶיךָ
ምሕረት
H0935
יְבֹאוּ
መጣ
H0935

ሕግህ ተደላዬ ናትና ቸርነትህ ትምጣልኝ፣ በሕይወትም ልኩር።

78
: וְשִׁי
will-meditate
H7878
אֲנִי
እኔ
H0589
עֲוֵתוּנִי
they-subverted-me
H5791
שֶׁקֶר
falsehood
H8267
כִּי
ምክንያቱም
H2086
וְזָדִים
the-arrogant
H2086
יְבֹשֻׁ
ያፍሩ-ነበር
H0954

: בְּקִרְיֶיךָ
on-Your-precepts
H6490

ትዕቢተኞች በዓመፀ ጠምመውብኛልና ይፈሩ፤ እኔ ግን በትእዛዛህ እጫወታለሁ።

79
: עֵדוּתֵי
-ያ-testimonies
H3045
(וְיָדְעֵי)
አወቀ
H3045
[וַיִּדְעוּ
አወቀ
H3373
יְרֵאֵי
ፈራሁ
H3373
לִי
-ለ-እኔ
H7725
וַיִּשְׁבְּחוּ
ተመለሰ
H7725

የሚፈሩህና ምስክሮቼህን የሚያውቁ ወደ እኔ ይመለሱ።

80
: אֲבוֹשׁ
ያፍሩ-ነበር
H0954
לִּי
እል
H3808
לְמַעַן
-ስለ
H4616
בְּחַקֶּיךָ
ድርሻ
H2706
תְּמִים
ንፁ
H8549
לְבִי
ልብ
H1961
יְהִי
ሆነ
H1961

እንዲላፍር ልቤ በሥርዓትህ የቀና ይሁን። ካፍ

81
: יִתְּלֵנִי
-እና-ጠበቀ
H3176
לְדַבְּרֶךָ
ቃል
H1697
נִפְשִׁי
ነፍሴ
H5315
לְתִשׁוּעָתְךָ
for-Your-salvation
H8668
כְּתָה
ጨረሰ
H3615

ነፍሴ መድኃኒትህን ናፈቀኝ፤ በቃልህም ታመንሁ።

82
: תִּנְתַּנְּנִי
ተጠአሁ
H5162
מִתִּי
መቼ
H4970
לְאַמֵּר
አለ
H0559
לְאֶמְרֶתְךָ
ንግግሬ
H3615
עֵינַי
ዓይን
H3615
כְּלִי
ጨረሰ
H3615

መቼ ታጽናናላህ እያልሁ ዓይኖቼ ስለ ቃልህ ፈዘዘ።

: שְׂכַחְתִּי -እና-ረሳ	אֵל አል	תְּקַיֵּץ ድርሻ	בְּקִיּוֹר ጢስ	כְּנֶאֱדָם like-a-wineskin	הִיָּיתִי ሆነ	כִּי ምክንያቱም	83
H7911	H3808	H2706	H7008	H4997	H1961		

በጢስ እንዳለ አቁማዳ ሆኛለሁና፤ ሥርዓትህን ግን አልረሳሁም።

: מִשְׁפָּחָ ፍርድ	בְּרַעְיִ አድን	תְּשַׁעַר አደረገ	מִתִּי መቼ	עֲבָדְךָ አገልጋይ	יָמַי ቀን	כִּמְהָ ምን	84
H4941	H7291		H4970	H5650	H3117	H4100	

የባረያህ ዘመኖች ስንት ናቸው? በሚያሳድዱኝ ላይ መቼ ትፈርድልኛለህ?

: כְּתוּרֶיךָ ቶራ	אֵל አል	אֶשְׁרָ ያ	שִׁחֻת pits	וַיְהִי the-arrogant	לִי -ለ-እኔ	כִּרְוֵי ቀፈርኩ	85
H8451	H3808		H7882	H2086			

ኃጢአተኞች ጨዋታን ነገሩኝ፤ አቤቱ፤ እንደ ሕግህ ግን አይደለም።

: עֲזָרָי -እና-ይረዳሃል	יָצִי አድን	רַעְיִ falsehood	שָׁקֶר steady	אֲמוּנָה ሕሳቼን	מִצְּתוּתִי ሁሉ	כֹּל ሁሉ	86
H5826	H7291	H8267	H0530	H4687	H3605		

ትእዛዛትህ ሁሉ እውነት ናቸው፤ በዓመፅ አሳድደውኛል፤ እርዳኝ።

: פְּקֻדֹתֶיךָ Your-precepts	עֲזָרָתִי ተወ	לֹא አል	וַאֲנִי እኔ	בְּאֵרֶץ ምድር	כִּלְוֵי ጨረሰ	כִּמְעַט ትንሽ	87
H6490		H3808	H0589	H0776	H3615	H4592	

ከምድር ሊያጠፉኝ ጥቂት ቀርቶአቸው ነበር፤ እኔ ግን ትእዛዛትህን አልተውሁም።

: פִּי አፍ	עֲרוֹת ምስክር	אֲשֶׁמְרָה ጠበቀ	תִּנְיָ ኖረ	כַּחֲסֻדֶיךָ ቸርነት	88
H6310	H5715	H8104	H2421		

እንደ ምሕረትህ ሕያው አድርገኝ፤ የእፍህንም ምስክር እጠብቃለሁ። ለሜድ

: בְּשִׁמְיִ ሰማያት	נֶצֶב ቀዋ	רַבְרָבִים ቃል	יְהִי እግዚአብሔር	לְעוֹלָם ዘላለም	89
H8064	H5324	H1697	H3068	H5769	

አቤቱ፤ ቃልህ በሰማይ ለዘላለም ይኖራል።

: וְתַעֲמֵד ቆመ	אֶרֶץ ምድር	כּוֹנֵנֶת አቋቋመ	אֲמוּנָה steady	וְרַב -በ-ትውልድ	לְרַב -በ-ትውልድ	90
H5975	H0776		H0530	H1755	H1755	

እውነትህ ለልጅ ልጅ ናት፤ ምድርን መሠረትሃት እርስዎም ትኖራለች።

: עֲבָדְיָ አገልጋይ	הַכֹּל ሁሉ	כִּי ምክንያቱም	הַיּוֹם ቀን	עָמַדְתִּי ቆመ	לְמִשְׁפָּחָתִּי ፍርድ	91
H5650	H3605		H3117	H5975	H4941	

ሁሉም ባረያዎችህ ናቸውና ቀኑ በትእዛዝህ ይኖራል።

: בְּעֵינַי ሰቋይህ	אֶבְרָתִי አንተ-shall-አጥፋ	אֵלַי ያን	שִׂשְׁעִי had-been-my-delight	תּוֹרַתְךָ ቶራ	לוֹלִי ባይሆንለት	92
H6040	H0006		H8191	H8451	H3884	

ሕግህ ተድላዬ ባይሆን፤ ቀድሞ በኅሰቀላልናዬ በጠፋሁ ነበር።

93	לְעוֹלָם H4489	לֹא H3808	אֲשֶׁר H7911	בְּפִקּוּדֶיךָ Your-precepts H6490	כִּי כִּי H6490	בְּ -በ-እነ H2421	חַיֵּינוּ H2421
----	-------------------	--------------	-----------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------------

በእርሱ ሕያው አድርገኸኛልና ፍርድህን ለዘላለም አልረሳም።

94	לֹא-לֹא H0589	אֲנִי እኔ H0589	הוֹשִׁיעֵנִי አዳናቸው H3467	כִּי ምክንያቱም H6490	בְּפִקּוּדֶיךָ Your-precepts H6490	דְּרָשְׁתִּי ጭየቃል H1875
----	------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	--	-------------------------------

እኔ የእንተ ነኝ፤ ፍርድህን ፈልጌአልሁና አድነኝ።

95	לִי -ለ-እኔ H3605	קָנִי ተስፋ--አደረግሁ H0995	רְשָׁעִים ጋጢአተኛ H7563	לְאֲבֹרְתֶיךָ እንተ--shall--አጥፋ H0006	עֲדוּתֵי -ያ--testimonies H0995	אֲתַבְּנֶנּוּ አስተዋይ H0995
----	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------

ጋጢአተኞች ያጠፉኝ ዘንድ ጠበቁኝ፤ ምስክርህን ግን መረመርሁ።

96	לְכֹל ሁሉ H3605	תְּכִלָּה perfection H8502	רְאִיתִי አየ H7200	קָנִי ፍጽሜ H7093	רַחֲמֶיךָ ሰፊ H7342	מִצְוֹתֶיךָ ሕጎቼ H4687	מֵאֵי -በ- H3966
----	----------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------

የሥራህን ሁሉ ፍጽሜ አየሁ፤ ትእዛዝህ ግን እጅግ ሰፊ ነው። ሜም

97	מֵה- ምን H4100	אֶתְּבַרְתִּי ወደደ H0157	תּוֹרָתְךָ ቶራ H8451	כָּל- ሁሉ H3605	הַיּוֹם ቀን H3117	הַיּוֹם እሱ H1931	שִׁמְחָתִּי is-my-meditation H7881
----	---------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	--

እቤቱ፣ ሕግህን እንደ ምን እጅግ ወደደሁ። ቀኑን ሁሉ እርሱ ትዝታዬ ነው።

98	מֵאֲיִבֵי ጠላቶቼ H0341	תְּחַכְּמֵנִי እንታልል H2449	מִצְוֹתֶיךָ ሕጎቼ H4687	כִּי ምክንያቱም H6490	לְעוֹלָם H4489	הִיא እሱ H1931	לִי -ለ-እኔ H3605
----	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

ለዘላለም ለእኔ ነውና ትእዛዝህ ከጠላቶቼ ይልቅ አስተዋይ አደረገኝ።

99	מְכַל- ሁሉ H3605	מְלַמְּדִי -ለ-learn H3925	הַשְׂכִּילְתִּי ማስተዋል H3925	כִּי ምክንያቱም H6490	עֲדוּתֵי ምስክር H5715	שִׁמְחָתִּי are-my-meditation H7881	לִי -ለ-እኔ H3605
----	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------	---	-----------------------

ምስክርህ ትዝታዬ ነውና ካስተማሩኝ ሁሉ ይልቅ አስተዋልሁ።

100	מִזְקֵנִים አሮጅቶች H2205	אֲתַבְּנֶנּוּ አስተዋይ H0995	כִּי ምክንያቱም H6490	בְּפִקּוּדֶיךָ Your-precepts H6490	נִצְרָתִי እነሱ--guarded H5341
-----	------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--	------------------------------------

ትእዛዝህን ፈልጌአልሁና ከሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋልሁ።

101	מְכַל- ሁሉ H3605	אֶרְחַק ጎዳና H0734	רַע ክፉ H3607	כְּלֵאֲתִי ይከለክልም H3607	רִנְּךָ አግሯ H7272	לְמַעַן -ስለ H4616	אֲשַׁמְּרָךְ ጠበቀ H8104	דְּבַרְךָ ቃል H1697
-----	-----------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------

ቃልህን እጠብቅ ዘንድ ከክፉ መንገድ ሁሉ እግራን ከለክልሁ።

102	מִמְשַׁפְּטֵי ፍርድ H4941	לֹא አል H3808	סָרַח ራቀ H5493	כִּי ምክንያቱም H6490	אֶתְּהַ እንተ H4941	הַיּוֹרְתָנִי ወረወርኩ H4941
-----	-------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

አስተምረኸኛልና ከፍርድህ አልራቅሁም።

103	מֵה- ምን H4100	נְמוּלְצֵנוּ sweet H4452	לְחַכִּי to-my-palate H2441	אֲמַרְתֶּךָ ንግግራን H1706	שִׁמְחָתִּי ማር H1706	לְפִי አፍ H6310
-----	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------

ቃልህ ለጉረጽ ጣፋጭ ነው፤ ከማርና ከወለላ ይልቅ ለአፊ ጣፈጠኝ።

מִמִּקְוֵיךָ אֲתַבּוּנָן עַל-כֵּן וְשִׁנְאַתִּי כָּל-אֶרֶץ :שָׁקֶר
from-Your-precepts -n ስለዚህ ሁሉ ጠላ ገዳና
H0995 H6490 H8267 H0734 H3605 H8130

ከትእዛዝህ የተነሣ አስተዋልሁ፤ ስለዚህ የሐሰትን መንገድ ጠላሁ። ኖን

גַּר-לְרִנְנֵי דְבָרְךָ אֲרוּר לְנִתְיָבְתִי to-my-path
-lamps ቃል ቃል
H0216 H1697 H7272

ሕግህ ለእግራ መብራት፣ ለመንገዱ ብርሃን ነው።

נִשְׁבַּעְתִּי וְאַקְיָמָהּ לְשֹׁנֵךְ מִשְׁפָּטִי צְדָקָתְךָ
ማለ ተነሣ ጠበቀ ፍርድ
H6664 H4941 H8104 H7650

የጽድቅህን ፍርድ እጠብቅ ዘንድ ማልሁ፣ አጸናሁም።

נִעֲנִיתִי עַד-מָאָד יְהוָה חֲנִינִי כְדָבָרְךָ
ተሠቃይ እስከ ብዙ ፍረ እግዚአብሔር
H1697 H2421 H3068 H3966 H5704

እጅግ ተቸገርሁ፤ አቤቱ፣ እንደ ቃልህ ሕያው አድርገኝ።

נְדָבוֹתַי נְפִישִׁי בְּכַפְּי תְּמוּדָה וְרָצָה-נָא יְהוָה
freewill-ቅርባን ፍሩ እጅጅ ዘወትር አል እግዚአብሔር
H3925 H4941 H3068 H4994 H7521 H6310 H5071

አቤቱ፣ ከአፊ የሚወጣውን ቃል ውደድ፣ ፍርድህንም አስተምረኝ።

נִפְשִׁי בְּכַפְּי תְּמוּדָה וְרָצָה-נָא יְהוָה
ፍሩ እጅጅ ዘወትር አል እግዚአብሔር
H7911 H3808 H8451 H8548 H3709 H5315

ነፍሴ ሁልጊዜ በእጅህ ውስጥ ናት፤ ሕግህን ግን አልረሳሁም።

נִתְּנָנוּ רְשָׁעִים פָּקַדְתָּ לִּי אֲבָרְךָ
ሰጠ ጋጢአተኛ ለ-እኔ a-trap
H8582 H3808 H6490 H7563 H5414

ጋጢአተኞች ወጥመድን ዘረጉብኝ፤ ከትእዛዝህ ግን አልሳትሁም።

נִתְּלִיתִי עֲדוּתֶיךָ לְעוֹלָם כִּי-שִׂשׁוֹן לְבִי
እንተ-shall-inherit ምስክር ምስክር ምስክር
H1992 H8342 H5769 H5715 H5157

የልቤ ደስታ ነው፣ ምስክርህን ለዘላለም ወረሰሁ።

נִטְּיִתִי לְבִי לַעֲשׂוֹת חֲקֶיךָ
ዘረጋ ልብ አደረገ
H6118 H5769 H2706 H5186

ለዘላለም ለፍጻሜውም ትእዛዝህን አደርግ ዘንድ ልቤን አዘነበልሁ። ሳምኬት

שְׁנַאֲתִי וְתוֹרַתְךָ אֶקְבָּל וְעַיִן דְּבָרֵי
ጠላ ጠላ
H0157 H8451 H8130 H5588

ዓመፀኞችን ጠላሁ፣ ሕግህን ግን ወደድሁ።

ለባሪያህ እንደ ምሕረትህ አድርግ፣ ሥርዓትህንም አስተምረኝ።

עֲדוּתֵי : אִדְּוָהּ אֲנִי עֲבָדְךָ 125
-ያ-testimonies አጠቀ አስተምደ እኔ አገልጋይ
H3045 H0995 H0589 H5650

እኔ ባሪያህ ነኝ፤ እንዳስተውል አድርገኝ፣ ምስክርህንም አውቃለሁ።

תּוֹרַתְךָ : תּוֹרַתְךָ לַיהוָה לְעֲשׂוֹת עַתָּה 126
ቶራ አፋረስ እግዚአብሔር አደረገ ጊዜ
H8451 H3068 H6256

ለእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው፣ ሕግህንም ሻሩት።

וּמִפִּי : מִתְּהַב מִצְּוֹתֶיךָ אֶתְּבִינֵי בֵּן עַל- 127
and-more-than-fine-gold ወርቅ ሕሳቼን ወደደ ስለዚህ -በ
H6337 H2091 H4687 H0157

ስለዚህ ከወርቅና ከዕንቁ ይልቅ ትእዛዝህን ወደድሁ።

שְׁנֵי אֵלֶּיךָ : שֶׁקֶר אַרְבָּה כָּל- יִשְׂרָאֵל כָּל- פְּקוּדֵי-כָל- וְכֵן עַל- 128
ጠላ falsehoood ጎዳና ሁሉ እሱ-will-ይሁን-ቀኝ ሁሉ precepts-of ሁሉ ስለዚህ -በ
H8130 H8267 H0734 H3605 H3474 H3605 H6490 H3605

ስለዚህ ወደ ትእዛዝህ ሁሉ አቀናሁ፣ የዓመፅንም መንገድ ሁሉ ጠላሁ። ፈ

נִשְׁפָּה : נִצְרָתָם בֵּן עַל- עֲדוּתֶיךָ פְּלִאוֹת 129
ነፍስ እሱ-guarded ስለዚህ -በ ምስክር wonder
H5315 H5341 H5715 H6382

ምስክርህን ደንቆች ናቸው፤ ስለዚህ ነፍሴ ፈለገኻቸው።

פְּתִיִם : מִבֵּין יְאִיר דְּבַרְךָ פֶּתַח 130
to-the-simple አስተምደ በረሀ ቃል the-opening-of
H0995 H0215 H1697 H6608

የቃልህ ፍቺ ያበራል፣ ሕፃናትንም አስተምዮች ያደርጋል።

יִאֲבִתִּי : לְמִצְוֹתֶיךָ כִּי וְאִשְׁאַפָּה פָּעַרְתִּי פִּי- 131
I-longed ሕሳቼን ምክንያቱም and-I-panted I-opened-wide አፍ
H2968 H4687 H6473 H6310

እፈን ከፈትሁ፣ አለከለከሁም፤ ወደ ትእዛዝህ ናፍቄአለሁና።

שְׂמִי : לְאֶבְי כְּמִשְׁפָּט וְחַנּוּנִי אֵלַי פְּנֵה- 132
ስም ወደደ ፍርድ ስጠ -ወደ አዘገጋኩ
H8034 H0157 H4941 H0413 H6437

ስምህን ለሚወድዱ እንድምታደርገው ፍርድ፣ ወደ እኔ ተመልከተ ማረኝም።

אֲנִי : כָּל- כִּי תִשְׁלֹט וְאֵלַי בְּאִמְרַתְךָ הֵכֵן פְּעָמַי 133
in-የእኔ-mourning ሁሉ -በ-እኔ let-rule አል እግግሬን አቋቋሙ ጊዜ
H0205 H3605 H7980 H0408 H6471

አካሄድን እንደ ቃልህ አቅና፤ ኃጢአትም ሁሉ አይግዛኝ።

פְּקוּדֵיךָ : אֲשַׁמְרָה אֲדָם מַעֲשֵׂךָ דְּבַרְךָ 134
Your-precepts ጠበቀ ሰው -ያ-oppresion እንተ-shall-redeem
H6490 H8104 H0120 H6233 H6299

ከሰው ግፍ አድነኝ፤ ትእዛዝህንም እጠብቃለሁ።

አቤቱ፡ ማዳንህን ተሰፋ አደርግሁ፡ ትእዛዛትህንም ጠበቅሁ።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
-የ-ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H3966 H0157 H5315 H8104

ነፍሴ ምስክርህን ጠበቅኛ እጅግም ወደደኛው።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
-የ-ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H5048 H1870 H3605 H6490 H8104

መንገድኼ ሁሉ በፊትህ ናቸውና ትእዛዛትህንና ምስክርህን ጠበቅሁ። ታው

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
-የ-ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H0995 H1697 H3068 H6440 H7440 H7126

አቤቱ፡ ጸሎቴ ወደ ፊትህ ትቅረብ፤ እንደ ቃልህም አስተዋይ አድርገኝ።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
-የ-ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H5337 H6440 H8467 H0935

ልመናዬ ወደ ፊትህ ትደረስ፤ እንደ ቃልህ አድነኝ።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
-ለ-ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H2706 H3925 H8416 H8193 H5042

ሥርዓትህን አስተምረኸኛልና ከንፈሮቼ ምስጋናን አወጡ።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H6664 H4687 H3605 H3956

ትእዛዛትህ ሁሉ ጸድቅ ናቸውና እንደበቴ ቃልህን ተናገረ።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
-እና-ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H0977 H6490 H5826 H3027 H1961

ትእዛዛትህን መርጫለሁና እጅህ የሚያድነኝ ይሁን።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H8191 H8451 H3068 H3444 H8373

አቤቱ፡ ማዳንህን ናፈቅሁ፤ ሕግህም ተደላዬ ነው።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
-እና-ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H5826 H4941 H5315 H2421

ነፍሴ ትኩርልኝ ታመሰግንህማለኝ፡ ፍርድህም ይርዳኝ።

ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ
H7911 H3808 H4687 H5650 H1245 H0006 H7716 H8582

እንደ ጠፋ በግ ተቅበዘበዘሁ፤ ትእዛዛትህን አልረሳሁምና ባረኝህን ፈልገው።